

ወርቅ ጽጌ



ጾመ ጽጌ ከመስከረም 26 እስከ ኅዳር 5 ያለው አንድ ወር ከዐሥር ቀን ወይም 40 ቀን ወርቅ ጽጌ፣ ዘመነ ጳውሎስ፣ ተብሎ ይጠራል። በነዚህም ቀናት በየቤተክርስቲያኑ የሚነበቡ ምንጣባት፣ የሚዘመሩት መዝሙራት፣ የሚሰበከው ስብከት፣ የሚቆመው ማኅሌት በጠቅላላው የሚነገረው ስብከት እግዚአብሔር ሁሉ ሰማይ በከዋክብት ምድር በጽጌያት አሸብርቀው የሚታዩ መሆናቸውን የሚገልጽ ነው።

ወርቅ ጽጌ ለሚከናወነው መንፈሳዊ አገልግሎት መነሻው “ መልአኩ ሕፃኑንና እናቱን ወደ ግብፅ ይዘሃቸው ሸሸ፣ የሕፃኑን ነፍስ ሊገድሉት ይልፈጋሉና” ሲል ለዮሴፍ በሕልሙ በነገረው መሠረት ዮሴፍም

ሕፃኑንና እናቱን ድንግል ማርያምን ይዞ ወደ ግብፅ መሰደዱና እመቤታችንና ሕፃኑ ሦስት ዓመት ከመንፈቅ በስደት ከኖሩ በኋላ / ራእይ.12 ፣ 6/ ወደ አገራቸው ወደ ናዝሬት የመመለሳቸው መታሰቢያ ነው። /ማቴ 2፣13-23 ፣ ት. ኢሳ .19፣1 ፣ እንባቆም 3፣6-7 ፣ መዝ.83፣3/።

ይህንንም በ 14 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሡ አባ ጽጌ ብርሃን ፍሬ ከአበባ አበባም ከፍሬ እንደሚገኝ ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንና ልጇን ኢየሱስ ክርስቶስን በአበባና በፍሬ እየመሰለ በሚያስረዳው ድርሰታቸው እንዲህ በማለት ገልጸውለታል። “ አፈው ሮማን ማርያም ጽጌ ቀናንም ወአበሜ፣ እስከ ተጸምሐየ በጾም ዘመልከፅኪ ጊዜ ድክታሜ፣ እምተመነይኩ ተሳትፎ ከመ አጎትኪ ሰሎሜ፣ ወፍሥሐኪ ዘአልበ ፍጻሜ ”። ሲተረጎምም የሮማን ሸቱ የቀናንም አበባ የምትሆኗ ማርያም ሆይ፣ በርሃብ በጾም አበባ የመሰለ የመልክሽ ደም ግባት እስኪጠወልግ ድረስ በስደትና በልቅሶ የደረሱብሽን ችግርና ድካም መከራሽንም ሁሉ እንደ እጎትሽ እንደ ሰሎሜ ኦብሬሽ ብቀበል ምኞቴ ነበር፤ በዚህ ፍጻሜ የሌለውን ደስታሽን እሳተፍ ነበር።

እንዲሁም አባ አርክ ሥሉስ በስደቷ የደረሰባትን ጎዘን ፣ ልቅሶና ሰቆቃ አስመልክተው በደረሱት “ሰቆቃው ድንግል” በሚለው ድርሰታቸው እንዲህ አሉ፣ ፀሐይን የምትሉብሽ የብርሃን ልጅ ቅድስት ድንግል ማርያም ከክፉ ከሄሮድስ ዘንድ ልጅሽን ባሸሸሽ ጊዜ የደረሱብሽን ችግሮች ጨረቃን የሚጫሙ እግሮችሽ በመንገድ ብዛትና በአሸዋ ግለት እንደ ጎበጎቡ ሲሰማ ሰው ይቅርና ድንጋዩም ባለቀሰ ነበር ” ፣ የእመቤታችን የስደቷ መታሰቢያ ወር በቤተ ክርስቲያናችን የሚከበረው በማኅሌት፣ በቅዳሴና በዝክር ነው።

በወርቅ ጽጌ ባሉት ሳምንታት ከቅዳሜ ማታ እስከ እሁድ ጠዋት አበው ካህናት የሚያቀርቡት ዝማሬ ከቅዱስ ያሬድ ድጓ፣ ከማኅሌት ጽጌና ከሰቆቃው ድንግል የተውጣጣና ሦስት ወገን ያለው ነው።

ዝክሩም፣ በአሁኑ ወቅት በከተሞች አካባቢ እየተረጎ ቢመጣም፣ ዘወትር እሁድ የአንድ አካባቢ ሰዎች ማዕከላዊ በሆነ ቦታ ተሰባስበው በእመቤታችን ስም የሚዘክሩት ነው። ዐቅመ ደካሞች፣ ድሆችና መንገደኞች ተጠርተው በእመቤታችን ስም እንዲበሉና እንዲጠጡ ይደረጋል። ይህም ትውፊት እመቤታችን ወደ ኢትዮጵያ በመጣች ጊዜ ኢትዮጵያውያን አባቶችና እናቶች ያደረጉላትን መስተንግዶ ለማሰብ ነው። ከእመቤታችን በረከት ያሳትፈን! አሜን።